



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ሰነድ 4 ቀን 2010 ዓ.ም.

በከተማዎ በገጠርም ሕዝብን ማፈናቀሉ ያብቃ

ዘረኛነትን መሰረት ያደረገውና በጭካኔ የተሞላው የወያኔ ሕዝብን የማፈናቀሉ እርምጃ ተጠናክሮ በመቀጠል ላይ በመሆኑ ይህ ኢሰብዓዊ ድርጊት ያበቃ ዘንድ ሕዝብ የተቃውሞ ትግሉን እንዲያጠናክር ኢሕአፓ ጥሪ ያደርጋል። አማራውን የማፈናቀሉ እርምጃ የወያኔን አገዛዝ ዋና መለያው ሆኖ የዘለቀ ሲሆን በቅርቡ በሆሳዕና ጭምር በሽዎች የሚቆጠሩ አማራዎች ከቀደሱት በጭካኔ መፈናቀላቸውን ልናውቅ ችለናል። ይህ አልባቃ ብሎ ዋጋ ያላቸውን የከተማ ቦታዎች በእጁ ለማስገባት ወያኔ ቤቶችን እያፈረሰ --በክረምቱ ሳይቀር-- ነዋሪዎችን ለጎዳና ተዳዳሪነት እየዳረገ መሆኑ ቀጥሏል። ለውጥ መጣ ሊሉን የሚቃጠሉት ይህ ዝርፊያና ማፈናቀል ተጠናክሮ ሲካሄድ ድምጽ ያላሰሙ ከመሆኑ ባሻገር ታሪካዊ የሆኑ የአዲስ አበባ ከተማ ቦታዎችን (ገዳም ሠፈር፣ ጣሊያን ሰፈር፣ ሶስተኛ/ማዕከላዊ፣ ... ወዘተ) ቤቶችን አፍርሶ ፎቅ ሥራውን ለወያኔ ኩባንያ (ሰንሻይን) ከወዲሁ መስጠቱ ሊታወቅ ተችሏል።

መፈናቀሉንና የቤቶች መፍረስን በመቃወም የተጀመሩ እንቅስቃሴዎችን ኢሕአፓ ሙሉ በሙሉ ይደግፋል። ከቀዳሚያ ሆነ ቤታችን አንላቅም በሚል ጽኑ አቅዋም መያዝና መታገልም አስፈላጊ ነው። ይህንን ትግል መደገፍና ማጠናከርም የሁሉም ግዴታ ነው። ወያኔ የኢትዮጵያ ንብረቶችን ሁሉ ለራሱ ባለሃብቶች፣ እንዲሁም ለአረቦችና ቻይና ሊቸባኝ መነሳቱ ይታወቃል። ይህ ጸረ-ሕዝብ አገዛዝ በሀገር አጥፊነቱ ገፍቶበት ሕዝብን ሊበድል፣ ሊያሰቃይ፣ ሊበዘብዝ ቆርጦ መነሳቱን የሚያረጋግጥም ነው። ያለፈው፣ ያየውና የኖርነው ሥቃይ ቀጣይ ሆኖ፣ ድሃው ሥቃዩ በዛ በረከተ እንጂ ከለውጥ ወሬ ባሻገር አሁንም ወያኔ ጥርሱን ያገጠጠ ጅብ ሆኖ መጫጨቅ መቀጠሉ እየታየ ነው። ትግላችን ተጠናክሮና ተስፋፍቶ መቀጠሉ ወሳኝ ነው። ሕዝብ ሲፈናቀልና ለመከራ ሲዳረግ ከንፈር መጠጣው መበርከቱ ሳይሆን ይህ እንዲቆም ቀብቶን ጠበቅ አድርጎና ህብረትና ቁርጠኛነትን አጠናክሮ ጸረ ወያኔውን ትግል ማፋፋሙ ወሳኝ ነው። የወያኔ ጸረ-ሕዝብነት አሁንም ቀጥሎ አለ እንጂ ምንም የተለወጠ የለም። የፖለቲካውና የኢኮኖሚ ሥልጣኑን በእጁ ያስገባው ወያኔ ብዝበዛውና ሰው በላ እርምጃውን የሚቀንስ ሳይሆን የሚያስፋፋ እንደሆነ ቀጥሏል። ማፈናቀሉና ቤት ማፍረሱ አልቆመም--ባሰ እንጂ። ይህን ማስቆም የምንችለው በትግሉ መፋፋም ብቻ ነው። በምላላም ሆነ በመደለል ሊሆን አይችልም።

ቀደም እንዳየነው ሁሉ ለሚፈረሱ ቤቶች በቂና ተገቢው ክፍያ/ካሳ የሚከፈል ካለመሆኑ ባሻገር በፈረሱት ቦታ ፎቅ ሠሪና ተጠቃሚ ወያኔዎች ራሳቸው ናቸው። ሕዝብ ቤት ንብረቱ ተደምስሶበት መንገድ መጣሉ የታየም ነው። እየቀጠለ ያለውም ይኸው ነው። በገጠርም አማራው በተለይ በግፍ ሲፈናቀል መሰደድና አለምንም እርዳታ

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA

Email ESPIC@aol.com
 Website www.eprp.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France

መሰቃየት ዕጣ ክፍሉ ሆኗል። በልዩ ኃይል ብዙ ሺህ ዜጎች መፈናቀላቸውና በርካታዎችም ወደ ኬንያ መሰደዳቸው በይፋ ይታወቃል። ተጨባጭ ሁኔታ የሚያሳየን ግፈኛውና ዘረኛው የወያኔ አገዛዝ አሁንም የበላይ ሆኖ መቀጠሉን ነውና የተጀመረውን ሕዝባዊ አመጽና ትግል ከግብ ማድረስ ይጠበቅብናል። አደናጋሪዎችና የወያኔ ትግል አደናቃፊዎችን ወግድ ብለን ለሐቀኛና ለሚጨበጥ ሕዝባዊ ለውጥ ትግላችን ይጠናከር።

ሕዝባዊ ትግሉ ይፋፋም!!